
Eichberger East African Art Collection
MS/88

n.d.

Mastaḡbe'e ; Aryān ; Salast

For this and additional works see: URL

UUID: FE29EE5C-C0DA-4FD4-B05E-3688AA10D029

Recommended Citation:

Tawāba, Fanté, transcriber. "Mastaḡbe'e ; Aryān ; Salast [Ge'ez Chant Book]." Eichberger East African Art Collection, 1960-1980, Valdosta State University Archives and Special Collections (MS/88 Box 2, Item 30). Valdosta State University, Valdosta, GA.

This item is free and open source. It is part of the Eichberger East African Art Collection at Odum Library Valdosta State University Archives and Special Collections. If you have any questions or concerns contact archives@valdosta.edu



Σϛ

π ϛ
π υ

Σϛϛϛϛϛϛ

ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ

π υ

π

π υ, υ

π



ወሐረ: ዛጸ
ለቀ: ወሐረ ጊሐረ
ጌጉክሌ ጊጊ
ጸጌጌጌ

ወልደ: ያሬድ:

ጌግክሌ ጊጊ

ጸጌጌጌ

ጌጊጊጊ



አግሊኦ: አለመ: ተወክሎ ከኒ: ወከላተ: ፀላዊ: ኢረሳዊካ
ኒ: ከላተ: ጸላጅዊ: ኦ: ቼረሳዊኒ: አግሊኦ: በሥምረቶክ: ህ
ባ: ኃይለ: ለሕዳዊ ወቶ: የጸገረ: አግሊኦ: አምላኪ: የ: አገረ: ለክ:
ለዓለም: ከሃክ: ተወክልኩ: አግሊኦ: ወከላተ: ኃይለ:
ለዓለም: ወ: ከተ: አግሊኦ: ከመ: ኃይለ: የጸላዊ: አምላኪ:
የጸላዊ: ጸላዊ: ከ: ጸላዊ: ወጸላዊ: ከሃክ: ተወክሎ: ወከላተ:
ኃይለ: ጸላዊ: ከመ: ኃይለ: ወጸላዊ: አግሊኦ: ወጸላዊ: አግሊኦ:
ከምክ: ምርሕኒ: ወሲከላዊ: **ዘላለም: ዘላለም:** ትረቡ: ጸላዊ:
ህ: ወምርሕኒ: ለክመ: ጸላዊ: ወጸላዊ: ከመ:
ኃይለ: አግሊኦ: ጸላዊ: ጸላዊ: አግሊኦ: ወከላተ: ጸላዊ:
ከ: ወከላተ: ጸላዊ: ጸላዊ: ጸላዊ: ጸላዊ: ጸላዊ:
ም: አግሊኦ: በመላተ: ከ: አግሊኦ: ጸላዊ: ወጸላዊ: ጸላዊ

በሰዓይ: አንድ ሐይቅ ገሰገሰ ለምንት: ደዜኛር: ኃይል:
በሰከዩ: ወይዳሚዎች: ቁጥ: ወትረዎች: አምትን ገብቶ
ደቀ: አዳተር ገብ: ከኩ: በል: ደከሐቁ: ላላ ሆ: ወይደ
ሉ: ነዋ: ገብአሉ: ዘኢ ረሰዩ: ለክግሊክ ገብረር: ረዳኢሆ
ለምንት: ደዜኛር: ኃይል: በሰከዩ: ወይዳሚዎች: ከሉ: አ
ዋረር: ከንሱ: ከመ: ህፃ: ዘደት: ሠመር: ወይት: አግ
አብሐር: ወተ ወክልሎ: ለምሕረቱ: ለልዑል: ደት ራሣ
ሐ: ያሳቅብ: ወይት ሐ ሠዲ: ከኩል: አግሊክ: ለከም
ክ: አዳተር: ወ በደደልክ: ፍታሐ: ለተ: አዳምዳይ: አ
ግዚኦ: ያለት: ደ: ወአት ተሐዋይ: ከኩል: ደ: ነጽር: ነ:
ወአምዳይ: አሉራዎ: ለዘደደ: ዳይ: አምአን ገዛይ: ነፍ
ክዋ: ከመ: ዋውሉ: አምላኪ: ደ: አንግረክ: ሐ ደ ወትደ:
አንግረክ: ሐ ደ ወትደ: ደት ራሣ ሐ: ደ ደቀ: ሐበ: ደ ራሐ:
በቅሎ: ደ በጽሐይ: ሣህሉ: ለአምላኪ: ሣህሉ: ለ

ጸዋ ሰኑ፡ ሰጠ፡ አግዚኦብሔር፡ አግዚኦ፡ ገሌልዳ፡ ለገ
ፍሰይ፡ መሐይ፡ አግዚኦብሔር፡ ወዳድላ፡ ወደምሐክ
ገረ፡ መሐተ ሣህል፡ አግዚኦ፡ ከ፡ ገብርኦ፡ ወደገብር
ገ፡ ወደዓ፡ ላዳዎትክ፡ በሃዕዳ፡ ሴተ፡ አግዚኦብሔር፡ ወበ
መሳሰሉኑ፡ አላረሰሉም፡ አምላካዊ፡ ስጦታ አገደ፡ ስለ፡
አምላካህ ህ፡ አግዥ፡ ወከሊሳስኦ፡ ያላዳሰረ፡ ሐገ፡ ከፊ
ገ፡ አምላካዊ፡ ወወርቁ፡ ወገረ፡ አመሃር፡ ወሦሐይ፡
ገረ፡ ለአፋዊ፡ ኢተሰሐ፡ ፍረገ፡ አምተሰፋዊ፡ ር
ፍሰይ፡ ወአፍላይ፡ ከወደ፡ ወሰተ፡ ለሀገረ፡ ሌይ
ተክ፡ አሰጠ፡ ሌይሳኦ፡ አምላካዊ፡ ተብሏል፡ ከሰተ
ተብሏል፡ ያተረ፡ ቅድሚኑ፡ አግዚኦ፡ ቅድሚኑ፡ ገፍሰይ፡
መሳሰሉኑ፡ ወደፍሰይ፡ ሰኑ፡ ወከሊኦ፡ አግሰሉኑ፡
አግዚኦ፡ ገፍሰይ፡ ወሰተ፡ አፍሰይ፡ ሌይ፡ ከተረ፡ አምላካዊ፡
አግዚኦብሔር፡ **ገ፡ ሰኑ**፡ ተሌላኩ፡ አሰጠ፡ ያሰኑ

ሃ: ስዓሉም ወሰዳሉም: ሀገራም: **ሃ** ሃ: ሀገር: መጻፈ
ሂተ: ደድጌ: ቀዳሱት: ሊተ: ክርስቲያን: ድኑሱ: ጥቅማ: ለ
ፈለ: መሰላላ: ሐጭር: ሀገራም: **ሀገራም** ሀገር: ክግዚኤ: ድሉ
ተይ: ሀገር: ስድ: ወደ: ለደህኑ: ቀዳሳሊ: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ስ
ሃ: ሀገር: ስድ: ወደ: ለደህኑ: ገደን: ሀገር: ሀገር: ለደህኑ:
ምገዳ: ሀገር: ስድ: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር:
ሰዳሊ ክስ: ስድ: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር:
ምገ: **አሁን** ስድ: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር:
ፈለ: ስድ: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር:
ሀ: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: **አሁን**
ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር:
ስድ: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር:
ሀ: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር:
ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር:
ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር:
ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር:
አሁን ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር: ሀገር:

Handwritten text in a medieval script, likely a liturgical book or manuscript. The text is arranged in two columns and includes various words and phrases, some of which are written in red ink (rubrics). The script is dense and features many diacritical marks and ligatures. The text is written on aged, yellowed parchment with some visible staining and wear.

Handwritten text in an ancient script, possibly Ge'ez, with various diacritics and some red ink used for initials or headings. The text is arranged in approximately 20 horizontal lines. Some lines begin with red ink, such as the 4th, 10th, 11th, and 16th lines. The script is dense and includes many small marks above and below the characters, likely representing vowels or other phonetic elements. The text appears to be a liturgical or legal document.



Handwritten text in a script, likely Tamil, consisting of three lines:

1. ஹெஸ்தி டி. ராஜ்
2. ராஜ் டி. ராஜ்
3. ராஜ் டி. ராஜ்



ፊት ግሣድ፡ ስህሉ፡

ብፁዕ፡ ብኣሰ፡ ዘኣሰረ፡ በመክረ፡ ረሲዮ

ወዘኣቶመ፡ ወሰተ፡ ፍፍተ፡ ኃጥኣ፡

ወዘኣቶ፡ ነበረ፡ ወሰተ፡ መገረ፡ መሰተ፡ ህላ

ዘደፅመ፡ ስገ፡ ኣገላግሎት፡ ለመረ፡

ወዘኣቶ፡ ደገ፡ ብፁዕ፡ ሰገ፡ ብፁዕ፡

ወደከውን፡ ከመ፡ ፅፅ፡ ኣገተ፡ ከሰ፡ ህላ

ኣገላግሎት፡ ኣገተ፡ ትሀ፡ ብፁዕ፡ ለሰገህ፡ ህላ

ወደ፡ ደገ፡ ኣገተ፡ ኣገተ፡ ኣገተ፡

ወሰተ፡ ኣገተ፡ ኣገተ፡ ኣገተ፡

ኣገተ፡ ኣገተ፡ ኣገተ፡ ኣገተ፡

ደፅመ፡ ከመ፡ መሰተ፡ ኣገተ፡ ኣገተ፡

ወሰተ፡ ኣገተ፡ ኣገተ፡ ኣገተ፡

ኣገተ፡ ኣገተ፡ ኣገተ፡ ኣገተ፡

ደፅመ፡ ኣገተ፡ ኣገተ፡ ኣገተ፡

ደፅመ፡ ኣገተ፡ ኣገተ፡ ኣገተ፡


ደፅመ፡ ኣገተ፡ ኣገተ፡ ኣገተ፡






፪: ኦመሳ: ፪ ስፊት: ትትፃቀብ: ኦግዚኛ: ኦግዚኛ: ሀ
፪: ዲቀሙም: ኦሰሙ: ኦምሳ። ኦግዚኛ: ኦግዚኛ: ሄህል:
ወብዙ። ኦፍላም: ስፊት: ኦግዚኛ: ኦፍላም: ስፊት: ስፊት:
ብሄ: ወከሙ: ትሰላም: ስፊት: ስፊት: ወከሙ: ትሰላም: ስፊት:
፪ ስፊት: ኦሰሙ: ኦምሳ። ኦግዚኛ: ወከሙ: ስፊት: ስፊት: ወከሙ:
ት: ስፊት: ትሰላም: ስፊት: ኦግዚኛ: **ዘቀጣጣት ሄህል**:
ሄግርክም: ስፊት: ኦግዚኛ: ስፊት: ስፊት: ኦግዚኛ: ስፊት: ኦግዚኛ:
ኦግዚኛ: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ኦግዚኛ: ስፊት: ስፊት: ስፊት:
ብርቱህ: ስፊት: ኦግዚኛ: ስፊት: ስፊት: ኦግዚኛ: ስፊት: ስፊት:
፪: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት:
ብርቱህ: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት:
፪: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት:
ብርቱህ: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት:
፪: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት:
ብርቱህ: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት: ስፊት:

ጌዲ ወ-ዓክ: ፍጡ-ነ: ሰምዓኒ: ሃ: ለዓልገጠ: ለዓለጠ:
ዓልገጠ ተ: **ቀ** ጠጠ: ጠጠ-ሷ: ሣጠጠዓልተ: ጠሣ ለ.ሊ.ተ: ጠ
ጠህጦ: ጽ ላ ተ: ዘሐግ: ጠህ.ሊ.ሎጠ-ሰቀ'ብ: ሐግ
ሂ: ጠሠርዓርተሂ: ዘፍሐፍ: ጠ-ሰ-ጠ-ጠ: **ሰምዓኒ**
ጌግ ዘ ጌ: ጌሎተሂ: ሃሊ: ለ-ዓ: ጠህ.ብዓሐ.ቀሂ-ሀህ
ሰ-ገሃርሂ: ጠሐተሀሂ: ገዓክ: ጌምረሂ: ሃ: ሰሰለተ:
ምዓሊሊሂ: ጸፍምሰ: ሰ'ዘነሐ: ገሊሂ: ክሙ: ሰለተ: ጌዲ
ወ-ዓክ: ፍጡ-ነ: ሰምዓኒ: ሃ: ለዓልገጠ: ጠላዓለጠ: ሃሰ
ም-ተ-**ቀ** ጠጠ: ጌሂ ለሐ.ሰሊ ተ: ሰሐ.ም: ዘሂሁዓ:
ክዋልሂ.ጠሮሐ: ክሀሂሃ: ጌዓ ሰገዓ: ሰ-ሰ-ሐ.ሰገል:
ክምጽኡ.ሎ ቱ.ገሂ: ጠህ ተ: ጌሠዓ: ክዋልሂ: ሂሁዓ:
ሰምዓኒ: ክሎተሂ: ክግዚ ጌ: ጌሎተሂ: ሃ ሊ.ሎ-ዓዓሊ:
ሎ-ዓ: ጠሂ-ሰዓሐ: ቀጽሀሐ.ገዓርሂ: ጠሐ ተ: ጠሂሂ:
ዓክ: ክምረሂ: ሃ: ሰሰለተ: ምዓሊሊሂ: ክፍምሰ: ሃህነሐ:
ሃሊሂ: ክሙ: ሰለተ: ጌዲ ወ-ዓክ: ፍጡ-ነ: ሰምዓኒ: ሃ: ለ
ዓለገጠ: ጠላዓለጠ: ሃሰም: **ወ** ጌ ተ: ጠሐ ጌ: ጌግ
ዘሐ ለሐር: ክምረሐ: ጌሐ ጌ ጌ: ጌሙሐ.ተ ጌምር:
ተሰለር: ጌ ተ ጌ: ጠሐም ቀ: ሰሰሙ: ጌ ጠሐሰ: ጌሰ
ሊሁ: ጠህረ ሰ: ቀ ጌ ሰ: ጌምሰርሠ: ጌሙ: ~~ተ ጌ ጌ~~:







4700:11

1716. 2. 17. 1716.

1716. 2. 17. 1716.

1716. 2. 17. 1716.

36



ሕር: ወገዳ መደ: ወ-ሐተ: ድር ሐ: መቀደ ሐ: **አምላክ:**
አገዛኑ: ደሎተዩ: ሃሌ: ሉዎ: ሃሌ: ሉዎ: ወደ: ገዳሕ: ቀደ
ሚ ከ: ገዳርሂ: ወ ኢተ መላጥ: ገዳክ: አምላክ: ሃ: በሐተ:
ምገዳ ሊዩ: አጽ: ምዕ: ሐዝነክ: ሃሌ: ክመ: ያለተ: አጼ
ወ-ዳክ: ፍጡኑ: ሐምላክ: ሃ: ለዳለም: ወለዳለም: ያለ
ምገዳ **ሐ:** ሐተ: ዳለዎ: ፍሊክ: ተዝካሪ: ተገላጽሂ:
ለመደ: ሃሌ: ክሐመ: ገረኑ: በአገተ: ወሐደ: ዘረሐዩ: በ
ሐረ: አመ: ተገ: ክሐመ: በተገላጽሂ: ሊዩ: ሊዩ: **አም**
ዳክ: አገዛኑ: ደሎተዩ: ሃሌ: ሉዎ: ሃሌ: ሉዎ: ወደ: ገዳ
ሐ: ቀደ: መላክ: ገዳርሂ: ሃሌ: ሉዎ: ሃሌ: ሉዎ: ሃሌ: ሉዎ: ወ
ኢተ መላጥ: ገዳክ: አምላክ: በሐተ: ምገዳ ሊዩ: አጽ: ምዕ:
ሐዝነክ: ሃሌ: ሃ: ክመ: ሐተ: አጼ: ወ-አክ: ፍጡኑ: ሐም
ዳክ: ሃ: ለዳለም: ወለዳለም: ዳለም: **ሐ:** ሐተ: ሃሌ: ሃሌ:
ተ: ክመ: በደ: ፍ: ዘገላካ: መላክ: ረሐዩ: ወደ: **አምላክ:**
ኢ: አገዛኑ: ደሎተዩ: ሃሌ: ሉዎ: ወደ: ገዳሕ: ቀደ: መላ
ክ: ገዳርሂ: ወ ኢተ መላጥ: ገዳክ: አምላክ: በሐተ: ም
ገዳ ሊዩ: አጽ: ምዕ: ሐዝነክ: ሃሌ: ሃ: ክመ: ሐተ: ኢጼ
ወ-ዳክ: ፍጡኑ: ሐምላክ: ሃ: ለዳለም: ወለዳለም: ያለ
ምገዳ **ሐ:** ሐተ: ሃሌ: ሃሌ: በአገተ: ወሐደ: ዘረሐዩ: በ

አለአቶ: አምላኒ: ንግዘኛ: ያሌተዳ: ሃሌ: ሉዎ: ወደ
ፍላ: ትዳሚ ስ: ገዳርዮ: ወኪት ምጥ ፕ: ገደክ: ንምረደሃ
በሰሰተ: ምገዳ ሊዳ: ከደምዕ: ዕዝነክ: ጎቤዮ: አሙ: ዕሰ
ተ: ከደ: ወዳክ: ፍጡ: ጎ: ሰምላኒ: ሃ: ለዳለም: ወሰ
ዳለም: ሃለም: **ሃዳ** ከር: ስተሰ: ወ: ከ: ቱ: ሰሰማ
ዕተ: ስክሊ: **ፊ**: ገደ: ከ: ስካ: ህፍተ: **ሃዳ** ምላኒ: ንግዘኛ
ደሎ: ትዳ: ሃሌ: ሉዎ: ሃሌ: ዕዳ: ወደ: ሰዳክ: ቀደ: ሚ: ከገዳ
ርዮ: ወኪት ምጥ ፕ: ገደክ: ንምረደሃ: ሃሌ: ሉዎ: ሃሌ: ሉዎ:
በሰሰተ: ምገዳ ሊዳ: ከደምዕ: ዕዝነክ: ጎቤዮ: አሙ: ዕሰ
ተ: ከደ: ወዳክ: ፍጡ: ጎ: ሰምላኒ: ሃ: ለዳለም: ወሰዳለም: ዳለ
ም: **በለሱ**: ከደ: ሊ: ሊ: ሊ: ት: ከሰራ: ኪ: ል: አሙ: ሃ: ቱ: ወዳለዎ:
ወደ: ክ: ሰሰተ: ቱ: ሊ: ወ: ከ: ቱ: ደ: ደ: ደ: ወሰመ: ሰዳክ:
አዳሚ: ሃ: ሃ: ሃ: ም: ሰመ: ሰመ: ሰመ: ሰመ: ሰመ: ሰመ: ሰመ:
ም ምላኒ: ንግዘኛ: ያሌተዳ: ሃሌ: ሃሌ: ሉዎ: ወደ: ሰዳክ: ቀ
ደሚ: ገዳርዮ: ወኪት ምጥ ፕ: ገደክ: ንምረደሃ: ሃሌ: በሰሰተ:
ምገዳ ሊዳ: ከደምዕ: ዕዝነክ: ጎቤዮ: አሙ: ዕሰተ: አደ:
ወዳክ: ፍጡ: ጎ: ሰምላኒ: ሃ: ለዳለም: ወሰዳለም: ዳለ
ም: **ገ** ሰመ: ኪ: ስ: ወሰመ: ሰመ: ሰመ: ሰመ: ሰመ: ሰመ: ሰመ:
ሰመ: ሰመ: ሰመ: ሰመ: ሰመ: ሰመ: ሰመ: ሰመ: ሰመ: ሰመ:

Handwritten text in a cursive script, likely a form of shorthand or a specific dialect. The text is arranged in approximately 15 horizontal lines. It features a mix of black and red ink, with red ink used for certain characters or words, possibly indicating emphasis or specific grammatical markers. The script is dense and difficult to decipher without a key or context. The text appears to be a continuous passage, possibly a list or a set of instructions, given the repetitive nature of some characters and the structured layout.





ከር: ወገዳመዳ: ወ-ሐተ: ድርሐ: መቀደሱ: ለምዳኒ: ለምዳኒ:
ከገዛኑ: ደሎተዩ: ሃሌ: ሉዎ: ሃሌ: ሉዎ: ወደ: ገዳሐ: ቀደ:
ሚክ: ገዳርሂ: ወኢትሚጥ: ገዳክ: ክምደዩ: ሃ: በሰለተ:
ምገዳሊዩ: ክጽ: ምዕ: ሰዓላክ: ገሊዩ: ክመ: ጸለተ: ክጸ:
ውዳክ: ፍጡኑ: ሰምዳኒ: ሃ: ለዓለም: ወለዓለም: ዓለ
ምገዳክ: ሰለተ: ዓለደ: ፍሊክ: ተገርከረ: ተገዳሂ ኢሁ:
ለመደ: ሂሂ: ክሰመ: ገረኑ: በክገተ: ወሐደ: ዘረሰዩ: በ
ከረ: ክመ: ተገ: ክሰመ: በተገዳሂ ኢሁ: ሊዘወነ: ለም
ዳኒ: ክገዛኑ: ደሎተዩ: ሃሌ: ሉዎ: ሃሌ: ሉዎ: ወደ: ገዳ
ሐ: ቀደ: ሚክ: ገዳርሂ: ሃሌ: ሉዎ: ሃሌ: ሉዎ: ሃሌ: ሉዎ: ወ
ኢትሚጥ: ገዳክ: ክምደዩ: በሰለተ: ምገዳሊዩ: ክጽ: ምዕ:
ደዓላክ: ገሊዩ: ሃ: ሰመ: ሰለተ: ክጸ: ወኢክ: ፍጡኑ: ሰም
ዳኒ: ሃ: ለዓለም: ወለዓለም: ዓለም: ሃ: በሰለተ: ምገዳክ:
ተ: ክመ: በቃዩ: ዘገሊካ: ማዩ: ረሰዩ: ወደ: ለምዳኒ:
ኒ: ክገዛኑ: ደሎተዩ: ሃሌ: ሉዎ: ወደ: ገዳሐ: ቀደ: ሚክ:
ክ: ገዳርሂ: ወኢትሚጥ: ገዳክ: ክምደዩ: በሰለተ: ም
ገዳሊዩ: ክጽ: ምዕ: ሰዓላክ: ገሊዩ: ሃ: ሰመ: ሰለተ: ክጸ:
ውዳክ: ፍጡኑ: ሰምዳኒ: ሃ: ለዓለም: ወለዓለም: ዓለ
ምገዳክ: ሰለተ: ሃሌ: በክገተ: ወሐደ: ዘረሰዩ: ምገዳክ:

ኢብራይር: ከምሳኢዊ: መሀሐርዊ: መፀመንዊ: ምሕካዊ
ወ: ጥጥሩ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ:
ከሌላሌ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ:
ከ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ:
ሰምክ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ:
ግግሪክ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ:
ሰብሐት: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ:
መንግሥት: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ:
ትውልድ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ:
ር: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ:
ር: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ:
ክሌብሐት: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ:
ኢሁ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ:
መ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ: ምሳኢዊ:

